

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና የሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ ኮቪድ የኪራይ እጩታ ፕሮግራም - ደረጃ 2



የኪራይ ክፍያዎችን በሚመለከት በውዝፍ ዕዳ ውስጥ ነዎት? ኮቪድ በማህበረሰባችን ላይ በሚያሳድረው ተጽዕኖ ምክንያት ገቢ ካጡ ለኪራይ እጩታ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ ::

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና ሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ (ኤች.ኤች.ኤስ) በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ገቢ ላጡ እና ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የአጭር ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ገንዘብ በሚገኝበት ጊዜ ፕሮግራሙ ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የኪራይ ውዝፍ እዳዎች እና ለወደፊት ወራት የኪራይ ብድር እስከ \$4000 ዶላር የኪራይ እጩታ ይሰጣል።

**ብቁ የሆነው ማን ነው?**

- በመጨረሻዎቹ 30 ቀናት ገቢ መሠረት፤ ቤተሰቦች ከ 60% ኤ ኤም ኤይ መሆን አለባቸው።  
(ሰንጠረዥን ይመልከቱ →)
- ቤተሰቦች ከገቢዎቻቸው ቢያንስ 50% ለኪራይ እየከፈሉ መሆን አለባቸው።
- የገቢ መቀነስ ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዘ መሆን አለበት።
- ቤተሰቦች በኪራይ ክፍያዎች ቢያንስ አንድ ወር ወደ ኋላ የቀሩ አለባቸው።
- ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች (ብቁ ከሆነ) ያመለከቱ መሆን አለባቸው።
- ቢያንስ ከየካቲት 2020 ጀምሮ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪ መሆን አለባቸው።
- ቤተሰቦች መደበኛ ወይም መደበኛ ያልሆነ የኪራይ ዝግጅት ሊኖራቸው ይችላል ::

የቤተሰብ መጠን	ከፍተኛው ወርሃዊ ገቢ 60% ኤኤምኤይ
1	\$4,250
2	\$4,855
3	\$5,461
4	\$6,065
5	\$6,555
6	\$7,040
7	\$7,525
8	\$8,010

ቀድሞውኑ የኮቪድ የኪራይ እጩታ ግራንት የተሰጣቸው ፣ በስቴት የሚረዳ የቤቶች ድጋፍ መርሃ ግብር (በንብረታቸው በኩል) የተቀበሉ ወይም የቤት ቫውቸር የሚቀበሉ ቤተሰቦች ብቁ አይደሉም። ይህ የ ኤች ኤች ኤስ የኪራይ እጩታ ፕሮግራም በቤቶች ዕድገቶች ኮሚሽን ከሚመራው የኪራይ ድጋፍ ፕሮግራም ልዩ እና የተለየ ነው። እና ቤተሰቦች ለሁለቱም ሊያመለክቱ ይችላሉ። ከመጀመሪያው “ከፍተኛ ተጽዕኖ” ሰፈሮች ውጭ ያሉ ቤተሰቦች በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ እንዲቀመጡ እና አቅሙ በሚፈቅደው መሰረት እንዲገናኙ በማድረግ ማመልከቻዎች ከፍተኛ የኮቪድ ተጽዕኖ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ በመመርኮዝ ቅድሚያ ይሰጣቸዋል ::

**ማመልከት የሚቻለው እንዴት ነው?**

አትጠብቁ! ቀድሞውኑ በኪራይ ዕዳ ውስጥ ከሆኑ ለድጋፍ ብቁ መሆን እና አለመሆንን ለማወቅ ከቤር የማስወጣት ማስታወቂያ እስኪቀበሉ ድረስ አይጠብቁ። በተቻለ ፍጥነት ይድረሱ ::

- ለኪራይ እጩታ ማመልከቻዎን ለማቅረብ **በአንላይን ይጎብኙን** ፣ ወይም
- **311 ይደውሉ** እና በኪራይ ዕዳ ወደ ኋላ እንደቀሩ እና እርዳታ እንደሚፈልጉ ይነገሩ
- የኤች.ኤች.ኤስ.ኤስ አገልግሎት ሰጪ ስሠራተኞች በተመረጡ ጣቢያዎችም በአካል ተገኝተው ገብኝታቸውን ያስታውቃሉ ::

**ምን ማመልከት ያስፈልገኛል?**

ለማመልከት የሚከተሉትን ሰነዶች ያስፈልግዎታል :: የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ወይም የልደት የምስክር ወረቀት ማቅረብ አያስፈልግዎትም ::

- የገቢ ማረጋገጫ (በራስ-ሰር ሊረጋገጥ ይችላል)
- የፎቶ መለያ
- የኪራይ ሂሳብ

**የበለጠ ይወቁ እናም አሁኑኑ ያመልከቱ!**



<http://bit.ly/DHHSRentRelief>